

አንቀጽ 3 የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ሥልጣን

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ ደንብ በተሰጠው ሥልጣን፣ በሚጸጋው መመሪያ መሠረት ለቋሚ የመንግሥት ሠራተኞች የሚሰጠውን የደመወዝ ቅትሚያ ጠቅላይ መጠን፣ የቅትሚያ ጠቅላይ የሚሰጥበትን ሁኔታ፣ የክፍያውን ጊዜ፣ በብድር በሚሰጠው ገንዘብ ላይ የሚከፈለውን ወለድ መጠን ይወስናል።

**ክፍል ሁለት
የቦጀት አስተዳደር**

አንቀጽ 4 የፌዴራል መንግሥት አካላት ሥልጣን

1. ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥት አካላት የባለይ ኃላፊዎች ለየመሥሪያ ቤቶቻቸው ሥራና አገልግሎት በዚህ አዋጅ የተፈቀደላቸውን በጀት በሚጠይቁበት ጊዜ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ከፌዴራል መንግሥት ገቢና ከሌላ ምንጭ ጸንዲክፍል ተፈቅዶለት ታጋል።
2. በፌዴራል መንግሥት ስር የሚተዳደሩት ሆስፒታሎች ለበጀት ዓመቱ የተፈቀደላቸውን ጠቅላላ የበጀት መጠን ሳያልፉ 50 ፐርሰንት /ሃምሳ በመቶ/ የሚሆነውን ያለፈውን በጀት ዓመት ትክክለኛ ገቢያቸውን ከዘመኑ በጀት ዓመት ገቢያቸው እንደአስፈላጊነቱ ገቢ እንዲፈቀድ እንዲሰሩት ለመፍቀድ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ሥልጣን ተሰጥቶታል።
3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለካፒታልም ሆነ ለመጠኛ ተጨማሪ ሥራዎች ከውጭ ብድር እንዲዘጋጁ ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር በአይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ የሚያገኙትን እርቱታ በሥራ ላይ ማሻገርና ይህንኑ ሂሳብ በመሥሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት፣ ፕሮጀትም፣ ፕሮጀክት ሥር መዝገብ በተጨማሪ በጀት በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።
4. የኢትዮጵያ ገቢዎችና ቶምሩክ ባለሥልጣን በብድር ጠቅላላ በክርቱታ በተሰጠ ገንዘብ ተገዝተው ወይም በዓይነት ተሰጥተው የፌዴራል የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወደ አገር ለሚያስገቧቸው ዕቃዎችና መሣሪያዎች ሊከፈል የሚገባውን ቀረጥ ወስኖ መዝገብ በመያዝ ወደ አገር ጠቅላይ እንዲገቡ ያደርጋል። በዚህ ዓይነት የተመዘገበውን የቀረጥ ሂሳብም ለሚመለከተው መሥሪያ ቤት ጸላታ ይደረጋል።
5. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ /፱/ በተደነገገው መሠረት የግብር፣ የታሪፍ እና የቀረጥ ሂሳብ ማስታወቂያ ለመሥሪያ ቤት ይህንኑ ሂሳብ በመሥሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት፣ ፕሮጀትም እና ፕሮጀክት ሥር መዝገብ በመጻፍ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ሪፖርት ማድረግ አለበት።

Article 3 Power of the Minister of Finance and Economic Development

The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized to grant advance of salary to permanent Federal Civil Servants for necessary cases in accordance with directives issued thereon, and to fix the period of repayment thereof, and to collect interest thereon, at the rate fixed by the directives to be issued by the Ministry of Finance and Economic Development.

**PART II
BUDGET ADMINISTRATION**

Article 4. Powers of the Federal Government Organs

- 1) The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized and directed, upon the request of the heads of the concerned Federal Government organs, to disburse out of the Federal Government revenues and other funds the amounts appropriated herein for undertakings of their respective organs.
- 2) The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized to allow Federal Government hospitals, to retain and expend within their total budgetary appropriations, receipts from the current fiscal year up to an amount not exceeding 50% (Fifty Percent) of their receipt for the previous fiscal year.
- 3) Public bodies are hereby authorized to record on their appropriate budgetary head, subhead, project, or program, as the case may be, and undertake all acts necessary for the utilization of any additional loan or aid in kind and/or cash obtained from foreign or local sources for carrying out capital project or recurrent programs, and report to the Ministry of Finance and Economic Development within one month from the end of the budget year.
- 4) The Ethiopian Revenue and Customs Authority shall assess and record duties and taxes payable on goods imported by federal public bodies, purchased with the proceeds of loans, or grants, or acquired in kind and allow such goods to enter into the country. The Authority shall notify the assessment, thus recorded to the public body concerned.
- 5) The Public body, which received the notification, mentioned under Sub-Article 4 above shall record the amount of taxes and duties under its heading program, project and shall, within one month from the end of the budget year, communicate to the Ministry of Finance and Economic Development the taxes and duties payable on goods for which budget for the payment of the tax not already been appropriated.

አንቀጽ 5 የፕሮግራም በጀት

1. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2002 አንቀጽ 24/1/ /ሀ/ እና አንቀጽ 30 እንዲሁም በፋይናንስ አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 8 እና 9 የተደነገገው ቢኖርም፣ የ2005 በጀት ዓመት የበጀት አስተዳደር በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት በፕሮግራም በጀት አሠራር መሠረት ተግባራዊ ይደረጋል።
2. የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ለፕሮግራም በጀት አፈጻጸም የሚያግዙ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

አንቀጽ 6 የበጀት ዝውውር

1. ከካፒታል ወጪ ወደ መደበኛ ወጪ ማዘዋወር አይቻልም።
2. መሥሪያ ቤቶች በሚያስተዳድሯቸው ፕሮግራሞች መካከል የሚደረግ ዝውውር በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ተጠይቆ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በማቅረብ ዝውውሩ መፈቀድ ይኖርበታል።
3. በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ባሉ የሥራ ክፍሎች ወይም ፕሮጀክቶች መካከል የሚደረግ ዝውውር በመንግስት መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ እየተፈቀደ ይፈጸማል። የመንግስት መስሪያ ቤቱ ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ዝውውሩን ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ያሳውቃል።

አንቀጽ 7 ለምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

1. የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች ለማሳካት እንዲቻል ለክልሎች የካፒታል ፕሮጀክት ብቻ የሚውል የካፒታል ወጪዎች ድጋፍ ይደረጋል።
2. በዚህ አንቀጽ መሠረት ለክልሎች የካፒታል ወጪዎች የሚደረገው ድጋፍ ጥቅም ላይ የሚውለው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በሚያደርገው ስምምነት ለሚወሰኑ ዘርፎች እና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በመመካከር በሚዘረጋው ሥርዓት መሠረት ይሆናል።

Article 5. Program Budget

1. Notwithstanding Articles 24(1) (a) and Article 30 of the Federal Government of Ethiopia Financial Administration Proclamation No 648/2009 and Articles 8 and 9 of the Financial Administration Council of Ministers Regulation No 190/2010, the 2005 fiscal year budget administration shall be made in accordance with the procedures of program budget provided in this proclamation.
2. The Ministry of Finance and Economic Development may issue directives for the proper implementation of the program budget.

Article 6. Budget Transfer

1. No transfer shall be allowed from the capital expenditure to the recurrent expenditure.
2. Request for budget transfer between programs administered by public bodies shall be made by the head of the public body and presented to the Ministry of Finance and Economic Development for approval.
3. Budget transfer under program within the sub agencies or projects shall be made upon approval by the head of the public body. The public body shall notify such transfer to the Ministry of Finance and Economic development before payment is effected.

Article 7. Support for Achievement of Millennium Development Goals

1. Capital expenditure support shall be provided for Regions to finance only capital projects that help achieve the Millennium Development Goals.
2. The support for capital expenditure to be provided to the Regions under this Article shall be utilized for financing specific sectors to be determined in an agreement signed between the Ministry of Finance and Economic Development and the Regional Governments and in accordance with the mechanism established by the Ministry of Finance and Economic Development in consultation with the regions.

ክፍል ሰባት
፲ተኛው ቦይ

አንቀጽ 8 ስፌዴራል መንግሥት ብር

ሀ/ ለመጠየቅ ወጪ	26,811,047,670
ለ/ ለካብታል ወጪ	54,466,161,104
ትምር	<u>81,277,208,774</u>

/ሰማንያ አንድ ቢሊዮን ሁለት መቶ ሰባ ሰባት ሚሊዮን ሁለት መቶ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ አራት ብር/

አንቀጽ 9 ለክልሎች ድጋፍ

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	35,555,800,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	72,760,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>930,278,331</u>
ትምር	<u>36,558,838,331</u>

/ሁላን ስድስት ቢሊዮን አምስት መቶ ሃምሳ ስምንት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሠላሳ ስምንት ሺህ ሶስት መቶ ሰላሳ አንድ ብር/

9.1 ለትግራይ ብሔራዊ ግልግል መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	2,474,416,847
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	11,740,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>125,161,782</u>
ትምር	<u>2,611,318,629</u>

/ሁለት ቢሊዮን ስድስት መቶ አስራ አንድ ሚሊዮን ሶስት መቶ አስራ ስምንት ሺህ ስድስት መቶ ሃያ ዘጠኝ ብር/

9.2 ለአኛር ብሔራዊ ግልግል መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	1,131,181,417
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	3,830,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>10,622,800</u>
ትምር	<u>1,145,634,217</u>

/አንድ ቢሊዮን አንድ መቶ አርባ አምስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሰላሳ አራት ሺህ ሁለት መቶ አስራ ሰባት ብር/

9.3 ለአማራ ብሔራዊ ግልግል መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	8,212,489,476
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	11,390,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>202,896,658</u>
ትምር	<u>8,426,776,134</u>

/ስምንት ቢሊዮን አራት መቶ ሃያ ስድስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሰባ ስድስት ሺህ አንድ መቶ ሰላሳ አራት ብር/

9.4 ለኦሮሚያ ብሔራዊ ግልግል መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	11,575,380,084
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	22,820,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>221,835,493</u>
ትምር	<u>11,820,035,577</u>

/አስራ አንድ ቢሊዮን ስምንት መቶ ሃያ ሚሊዮን ሰላሳ አምስት ሺህ አምስት መቶ ሰባ ሰባት ብር/

PART III
BUDGET APPROPRIATION

Article 8. For the Federal Government Budget Birr

a) Recurrent Expenditure	26,811,047,670
b) Capital Expenditure	<u>54,466,161,104</u>
Total	<u>81,277,208,774</u>

/Eighty One Billion Two Hundred Seventy Seven Million Two Hundred Eight Thousand Seven Hundred Seventy Four Birr)

Article 9. Subsidies to Regions

a) Domestic Source	35,555,800,000
b) External Loan	72,760,000
c) External Assistance	<u>930,278,331</u>
Total	<u>36,558,838,331</u>

(Thirty Six Billion Five Hundred Fifty Eight Million Eight Hundred Thirty Eight Thousand Three Hundred Thirty One Birr)

9.1 Tigray National Regional State

a) Domestic Source	2,474,416,847
b) External Loan	11,740,000
c) External Assistance	<u>125,161,782</u>
Total	<u>2,611,318,629</u>

(Two Billion Six Hundred Eleven Million Three Hundred Eighteen Thousand Six Hundred Twenty Nine Birr)

9.2 Afar National Regional State

a) Domestic Source	1,131,181,417
b) External Loan	3,830,000
c) External Assistance	<u>10,622,800</u>
Total	<u>1,145,634,217</u>

(One Billion One Hundred Forty Five Million Six Hundred Thirty Four Thousand Two Hundred Seventeen Birr)

9.3 Amhara National Regional State

a) Domestic Source	8,212,489,476
b) External Loan	11,390,000
c) External Assistance	<u>202,896,658</u>
Total	<u>8,426,776,134</u>

(Eight Billion Four Hundred Twenty Six Million Seven Hundred Seventy Six Thousand One Hundred Thirty Four Birr)

9.4 Oromiya National Regional State

a) Domestic Source	11,575,380,084
b) External Loan	22,820,000
c) External Assistance	<u>221,835,493</u>
Total	<u>11,820,035,577</u>

(Eleven Billion Eight Hundred Twenty Million Thirty Five Thousand Five Hundred Seventy Seven Birr)

9.5 ሰሶማሌ ቅልላዊ መንግስት

ብር

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	2,908,636,177
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	7,610,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>44,218,119</u>
	<u>2,960,464,296</u>

/ሁለት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ስድሳ ሚሊዮን አራት መቶ ስድሳ አራት ሺህ ሁለት መቶ ዘጠና ስድስት ብር/

9.6 ሰቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ቅልላዊ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	746,080,576
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	2,000,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>15,675,569</u>
	<u>763,756,145</u>

/ሰባት መቶ ስድሳ ሦስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሃምሳ ስድስት ሺህ አንድ መቶ አርባ አምስት ብር/

9.7 ሰብብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቅልላዊ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	7,187,946,135
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	12,780,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>109,511,253</u>
	<u>7,310,237,388</u>

/ሰባት ቢሊዮን ሦስት መቶ አስር ሚሊዮን ሁለት መቶ ሰላሳ ሰባት ሺህ ሶስት መቶ ሰማንያ ስምንት ብር/

9.8 ሰጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ቅልላዊ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	541,396,451
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	160,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>3,983,653</u>
	<u>545,540,104</u>

/አምስት መቶ አርባ አምስት ሚሊዮን አምስት መቶ አርባ ሺህ አንድ መቶ አራት ብር/

9.9 ሰሐረሪ ሕብ ብሔራዊ ቅልላዊ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	361,039,288
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	300,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>2,354,114</u>
	<u>363,693,402</u>

/ሦስት መቶ ስድሳ ሦስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ዘጠና ሦስት ሺህ አራት መቶ ሁለት ብር/

9.10 ሰአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	--
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	--
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>189,498,092</u>
	<u>189,498,092</u>

/አንድ መቶ ሰማንያ ዘጠኝ ሚሊዮን አራት መቶ ዘጠና ስምንት ሺህ ዘጠና ሁለት ብር/

9.5 Somale Regional State

Birr

a) Domestic Source	2,908,636,177
b) External Loan	7,610,000
c) External Assistance	<u>44,218,119</u>
Total	<u>2,960,464,296</u>

(Two Billion Nine Hundred Sixty Million Four Hundred Sixty Four Thousand Two Hundred Ninety Six Birr)

9.6 Benishangul-Gumuz National Regional State

a) Domestic Source	746,080,576
b) External Loan	2,000,000
c) External Assistance	<u>15,675,569</u>
Total	<u>763,756,145</u>

(Seven Hundred Sixty Three Million Seven Hundred Fifty Six Thousand One Hundred Forty Five Birr)

9.7 Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional Government

a) Domestic Source	7,187,946,135
b) External Loan	12,780,000
c) External Assistance	<u>109,511,253</u>
Total	<u>7,310,237,388</u>

(Seven Billion Three Hundred Ten Million Two Hundred Thirty Seven Thousand Three Hundred Eighty Eight Birr)

9.8 Gambella Peoples National Regional State

a) Domestic Source	541,396,451
b) External Loan	160,000
c) External Assistance	<u>3,983,653</u>
Total	<u>545,540,104</u>

(Five Hundred Forty Five Million Five Hundred Forty Thousand One Hundred Four Birr)

9.9 Harari People National Regional State

a) Domestic Source	361,039,288
b) External Loan	300,000
c) External Assistance	<u>2,354,114</u>
Total	<u>363,693,402</u>

(Three Hundred Sixty Three Million Six Hundred Ninety Three Thousand Four Hundred Two Birr)

9.10 Addis Ababa City Government

a) Domestic Source	--
b) External Loan	--
c) External Assistance	<u>189,498,092</u>
Total	<u>189,498,092</u>

(One Hundred Eighty Nine Million Four Hundred Ninety Eight Thousand Ninety Two Birr)

9.11 <u>ሰትሬቲቫር ከተማ አስተዳደር</u>	<u>ብር</u>
ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	417,233,549
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	130,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>4,520,798</u>
	<u>421,884,347</u>

/አራት መቶ ሃያ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰማንያ አራት ሺህ ሦስት መቶ አርባ ሰባት ብር/

አንቀጽ 10 የምዕተ ዓመት ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

10.1 <u>ሰትግራይ ብሔራዊ ግልግል መንግስት</u>	<u>ብር</u>
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	1,436,000,000

/አንድ ቢሊዮን አራት መቶ ሠላሳ ስድስት ሚሊዮን ብር/

10.2 <u>ሰአፋር ብሔራዊ ግልግል መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	630,000,000

/ስድስት መቶ ሠላሳ ሚሊዮን ብር/

10.3 <u>ሰአማራ ብሔራዊ ግልግል መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	4,634,000,000

/አራት ቢሊዮን ስድስት መቶ ሠላሳ አራት ሚሊዮን ብር/

10.4 <u>ሰኦሮሚያ ብሔራዊ ግልግል መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	6,500,000,000

/ስድስት ቢሊዮን አምስት መቶ ሚሊዮን ብር/

10.5 <u>ሰሶማሌ ግልግል መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	1,628,000,000

/አንድ ቢሊዮን ስድስት መቶ ሃያ ስምንት ሚሊዮን ብር/

10.6 <u>ሰቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ግልግል መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	420,000,000

/አራት መቶ ሃያ ሚሊዮን ብር/

9.11 <u>Diredawa Administration</u>	<u>Birr</u>
a) Domestic Source	417,233,549
b) External Loan	130,000
c) External Assistance	<u>4,520,798</u>
Total	<u>421,884,347</u>

(Four Hundred Twenty One Million Eight Hundred Eighty Four Thousand Three Hundred Forty Seven Birr)

Article 10. Support for Achievement of Millennium Development Goals

10.1 <u>Tigray National Regional State</u>	<u>Birr</u>
Domestic Source	1,436,000,000

(One Billion Four Hundred Thirty Six Million Birr)

10.2 <u>Afar National Regional State</u>	
Domestic Source	630,000,000

(Six Hundred Thirty Million Birr)

10.3 <u>Amhara National Regional State</u>	
Domestic Source	4,634,000,000

(Four Billion Six Hundred Thirty Four Million Birr)

10.4 <u>Oromiya National Regional State</u>	
Domestic Source	6,500,000,000

(Six Billion Five Hundred Million Birr)

10.5 <u>Somale Regional State</u>	
Domestic Source	1,628,000,000

(One Billion Six Hundred Twenty Eight Million Birr)

10.6 <u>Benishangul-Gumuz National Regional State</u>	
Domestic Source	420,000,000

(Four Hundred Twenty Million Birr)

10.7 ለብብረት ህዝቦች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ጠቅላይ መንግስት

ብር

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 4,020,000,000

/አራት ቢሊዮን ሃያ ሚሊዮን ብር/

10.8 ለጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ጠቅላይ መንግስት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 300,000,000

/ሦስት መቶ ሚሊዮን ብር/

10.9 ለሐረር ሕብረት ብሔራዊ ጠቅላይ መንግስት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 200,000,000

/ሁለት መቶ ሚሊዮን ብር/

10.10 ለትሬቲክ ከተማ አስተዳደር

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 232,000,000

/ሁለት መቶ ሠላሳ ሁለት ሚሊዮን ብር/

የገቢና የወጪ በጀትን ዝርዝር የሚያሳይ ሠንጠረዥ ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዟል።

አንቀጽ 11 ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ አዋጅ ከሐምሌ 1 ቀን 2004 ፕ.ም. ግምር የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ----- ቀን 2004 ፕ.ም.

**ፅርማ ጠቅላይ ግብርና
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፑብሊክ ፕሬዚዳንት**

10.7 Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional Government

Birr

Domestic Source 4,020,000,000

(Four Billion Twenty Million Birr)

10.8 Gambella Peoples National Regional State

Domestic Source 300,000,000

(Three Hundred Million Birr)

10.9 Harari People National Regional State

Domestic Source 200,000,000

(Two Hundred Million Birr)

10.10 Dire Dawa Administration

Domestic Source 232,000,000

(Two Hundred Thirty Two Million Birr)

Schedules showing the detailed revenue and expenditure budget appropriated are attached to this proclamation.

Article 11 Effective Date

This proclamation shall enter into force as of 8th July 2012.

Done at Addis Ababa, this ----- day of -----2012

**GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**
